

በተለያዩ ሁኔታዎች በንግግር የመግባባት ችሎታ የመለኪያ ሚዛን ፡ አማርኛ

Intelligibility in Context Scale (ICS): Amharic

(McLeod, Harrison, & McCormack, 2012)

ተርጉሞሚ (Translated by): Abigeya Hailemichael, Genene M. Mengesha, Tizta Rustu, Rena Helms-Park, Aravind Namasivayam, Pascal van Lieshout, University of Toronto, Canada, 2021

የልጁ/ልጅቱ ስም (Child's name): _____

የልጁ/ልጅቱ ልደት (Child's date of birth): _____ ወንድ/ሴት (Male/Female): _____

የሚናገረው/የምትናገረው ቅዋንቅዋዎች (Language(s) spoken): _____

የዛሬው ቀን (Current date): _____ የልጁ/ልጅቱ አድሜ (Child's age): _____

ይህን ፎርም የሚሞላው ሰው ስም (Person completing this form): _____

ከልጁ/ከልጅቱ ጋር ያለህ/ያለሽ ዝምድና (Relationship to child): _____

የሚቀጥሉት ጥያቄዎች የልጅህን/የልጅሽን ንግግር የተለያዩ ሰዎች ምን ያህል እንደሚረዱት የሚመለከት ነው። በአለፈው አንድ ወር የልጅህ/ሽ ንግግር ትዝ ይበልጥ/ሽ፣ አያንዳንዱን ጥያቄ ስትመልስ/ሽ ለአያንዳንዱ ጥያቄ በአቅጣጫው ከተቀመጡት ቁጥሮች አንዱን ብቻ ክበብ/ክበቢ.

(The following questions are about how much of your child's speech is understood by different people. Please think about your child's speech over the past month when answering each question. Circle one number for each question.)

	ሁልጊዜ (Always)	በብዛት (Usually)	አንዳንድጊዜ (Sometimes)	አልፎ አልፎ (Rarely)	በጭራሽ (Never)
1. ልጅህ/ሽ የሚናገረው/ ይገባህል/ሻል? (Do you understand your child?)	5	4	3	2	1
2. የቅርብ ቤተሰብ አባላት ልጅህ/ሽ የሚናገረው/የምትናገረው ይገባቸዋል? (Do immediate members of your family understand your child?)	5	4	3	2	1
3. የሩቅ ቤተሰብ አባላት ልጅህ/ሽ የሚናገረው/የምትናገረው ይገባቸዋል? (Do extended members of your family understand your child?)	5	4	3	2	1
4. የልጅህ/ሽ ጎደኞች፣ የሚናገረው/የምትናገረው ይገባቸዋል? (Do your child's friends understand your child?)	5	4	3	2	1
5. ሌሎች ልጅህ/ሽን የሚያውቁ የሚናገረው/የምትናገረው ይገባቸዋል? (Do other acquaintances understand your child?)	5	4	3	2	1
6. የልጅህ/ሽ አስተማሪዎች የሚናገረው/የምትናገረው ይገባቸዋል? (Do your child's teachers understand your child?)	5	4	3	2	1
7. ልጅህ/ሽን አይተው የማያውቁ ሰዎች ልጅህ/ሽ የሚናገረው/የምትናገረው ይገባቸዋል? (Do strangers ² understand your child?)	5	4	3	2	1
አጠቃላይ ውጤት (TOTAL SCORE) =	/35				
አጠቃላይ አማካይ ውጤት (AVERAGE TOTAL SCORE) =	/5				

¹ ይህን መሰረርት ልጅ የሚለውን ቃል ባል ወይም ሚስት በማለት ለአዋቂዎች ንግግር መተካት የቻል ይሆናል (This measure may be able to be adapted for adults' speech, by substituting *child* with *spouse*.)

² የማያውቁ የሚለውን ቃል ተያይተው የማይተዋወቁ ሰዎች ተብሎ ሊተካ ይችላል ይሆናል (The term *strangers* may be changed to *unfamiliar people*)

ይህን የንግግር መግባቢያ መለኪያ ሚዛን ኩፒ ማድረግ ይቻላል. (This version of the Intelligibility in Context Scale can be copied.)

Intelligibility in Context Scale is licensed under a [Creative Commons Attribution-NonCommercial-NoDerivs 3.0 Unported License](https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/).

McLeod, S., Harrison, L. J., & McCormack, J. (2012). The Intelligibility in Context Scale: Validity and reliability of a subjective rating measure.

Journal of Speech, Language, and Hearing Research, 55(2), 648-656. <http://jslhr.asha.org/cgi/content/abstract/55/2/648>

